

የነፃነት ጥያቄ ከልደታ ማርያም ቤተ ክርስቲያን እስከ አንዋር መስጊድ

ሀብታሙ አሰፋ

የሙስሊሙ ህብረተሰብ ግልፅና የማያሻማ የዕምነት ነጻነት ጥያቄ አንስቷል። የአገሪቱ የበላይ ህግ በሆነውና በተግባር ስራ ላይ ውሎ በማያውቀው ህገ-መንግስት ተቀባይነት ያለው መሰረታዊ ጥያቄ ነው። አህጉረ የተሰኘውን ባዕድ መጣሽ የሀይማኖት አስተምህሮ በግድ ሊጫንብን አይገባም፤ ለሀይማኖት መሪነት የተቀመጠው መጅሊስ (የእስልምና ጉዳዮች ም/ቤት) አይወከለንም፤ መሪዎቻችን በመስጊድ ነፃና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ እንምረጥ የሚል ነው።

ከአወልያ ተነስቶ በመላው አገሪቱና በውጭም በሚገኙ የእምነቱ ተከታዮች ዘንድ ተቀባይነት ያገኘውን ይህን ጥያቄ፤ በሀይል እመልሰዋለሁ ያለው በስልጣን ላይ ያለው የህውሃት ዘረኛ አገዛዝ፤ እንደ ትላንቱ ሁሉ በጥይት እፈታለሁ በጉልበት አፍነዋለሁ ብሏል። ይህን ጥያቄ ባነሱት ላይ በወሰደው እርምጃ ከአርሲ ገደብ አሳሳ እስከ አወልያ የንፁሃንን ህይወት አጥፍቷል። በሺህ የሚቆጠሩትንም አግዞ በሰንዳፋ፤ በሸዋ ሮቢትና በልዩ ልዩ እስር ቤቶች በጅምላና በተናጠል የማሰቃየት ተግባር እየፈፀመ ነው።

ጥያቄውን ለማሰማት በህዝብ ሙስሊሙ የተመረጡ ወኪሎችን በሙሉ አስሮ የጭካኔ ተግባር እየተፈፀመባቸው ነው። ስርዓቱ ከዚህ ቀደም እንዳደረገው አስቀድሞ የለጠፈውን ወንጀል፤ በጭካኔ ድብደባና ስቃይ ከፈፀመባቸው በኋላ የተነሱትንና የተናገሩትን ፊልም አቀነባብሮ የፈጠራ ክሱ ማስረጃ ለማድረጅት ዘመቻ መያዙን መረጃዎች አፈትልኩለሁ።

ስርዓቱ በሙስሊሙ ህብረተሰብ ላይ ድምፃችን ይሰማ ያለበትን ጥያቄውን እጅግ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ማሰማቱን ተቃውሟል። በሌላ ዕምነት ተከታይ ወገኖቹ ጥርጣሬ እንዲፈጠር አንዴ የአሸባሪ ተልዕኮ ለማስፈፀም የመጡ ሌላ ጊዜ በአገሪቱ በሃይል የሸሪክ ስርዓት ሊዘረጉ ይላል። እነሱ ግን የተከፈተባቸውን የሀሰት ቅስቀሳ ለመመከት እውነቱ ይህ ነው በሚል መፅሃፍ እስከማሳተም ሔደዋል።

አገዛዙ ሀላፊነት በጎደለው ሁኔታ ስልጣኑን ለማቆየት እንቅስቃሴውን አደጋ አድርጎ በመቁጠር ሙስሊሙና ክርስቲያኑን ለማጋጨት ራሱ ሙሉ ለሙሉ በሚቆጣጠረው ቴሌቪዥን ሰፊ ቅስቀሳ ማድረጉን ዛሬም አላቋረጠም። ህዝቡን እርስ በእርሱ በማጫረስ የስልጣን እድሜውን ለማራዘም የማይመለስ ሀይል መሆኑን በተግባር አስመስክሯል። ህዝቡ አብሮ በመኖር አንድነቱን አይቶታል፤ የስርዓቱን አፋኝነት፤ መጠቀሚያ ያደረጋቸውን መገናኛ ብዙሃን ዋሾነት በመገንዘብ እነሱ እንደፈለጉት ሙስሊሙና ክርስቲያኑ ዕለቱን አደባባይ ወጥቶ አልተራረደም።



የሙስሊሞች ሰለማዊ ተቃውሞ እና የአገዛዙ የጭካኔ እርምጃን በከፊል የሚያሳይ ፎቶ

የአቶ መለስ ዘረኛ የህዋሃት አገዛዝ (መለስ ሞቱም ናሩ እድሉን እስካገኘ መቀጠል የሚፈልገው ቡድን) ትላንት ክርስቲያኖችን በመደብደብ የሙስሊሞቹ ወኪል መስሎ ለመታየትና በዕምነቱ ተከታዮች መካከል ግጭት ለመቀስቀስ በታቦት መውረጃ ካልጠፋ ቦታ ለመስጊድ ቦታ እየመራ ትልቅ ውጥረቶችን በየቦታው እየፈጠረ ጥርጣሬን እያስፋፋ ለመዝለቅ ሞክሯል።

የሙስሊሙ ጥያቄ እስልምናን የመደገፍ ወይም ያለመደገፍ ጉዳይ አይደለም። ጥያቄው የዕምነት ነፃነት ጥያቄ፣ የዲሞክራሲ ጥያቄ በመሆኑ፤ ለአማኞቹ ዕምነታቸውን የመደገፍ የማምለክ ነፃነታቸውን የማስከበር ብቻ አድርገው ሊመለከቱ ቢችሉም፤ ማንኛውም ለህግ የበላይነት የሚታገል ለአገሪቱ ዘላቂ ሰላም የሚያስብ ሁሉ ሊደግፈው የሚገባ የመብት ጥያቄ ነው።

ትላንት የሙስሊሞች አጋር ነኝ ብሎ ስልጣኑን ለማራዘም የሞከረ ስርዓት ዛሬ በተራው ተገልብጦ ደግሞ የዋልድባ መነኩሳትን መደብደቡን እንኳ ዘንግቶ፤ የክርስትና እና የክርስቲያኖች ወኪል መስሎ ለመታየት የሚፈልገው አገዛዝ በተግባር የሁለቱም አማኞች የዕምነት ነፃነት ጥያቄን የሚቃወም ሀይል ነው። ለዚህ የተወሰኑ አብነቶችን መጠቃቀሱ አይከፋም።

በአዲስ አበባ ከዛሬ ዘጠኝ ዓመት በፊት ዛሬ በሙስሊሞች ላይ የተፈጸመው የሰብአዊ መብት ረገጣ

በልደታ ማርያምም ተፈፅሟል።

በጊዜው የልደታ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ለአቡነ ጳውሎስ አመራር አልተመቹም። የልደታን ቤተ ክርስቲያን ለማሳደግ የተለያዩ ተግባራትን ማከናወን ጀመሩ። ዛሬ በልደታ የምታዩት ህንፃ አንዱ ነው። ከህዝቡ የተመረጠው የሰበካ ጉባዔ አባላትና የቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ በጋራ ቤተክርስቲያኑን ለማሳደግ፣ መንፈሳዊ አገልግሎቱን ለማሳካት፣ ጥረታቸውን ቀጠሉ። በመሀል የአቡነ ጳውሎስ ቡድን ከቤተክርስቲያኑ እየዘረፈ የሚወስደው ገንዘብ ላይ ቁጥጥር መዘርጋቱ፣ በተለይም እሱ የማይፈልገው ነፃ የሆነ የአመራር ስርዓትን ለመዘርጋት የሚደረገውን ጥረት በመቃወም የቤተክርስቲያኑን አስተዳዳሪ ከሀላፊነት አንስቻለሁ ይላል። አዲስ ሰው ይሾማል። የቤተክርስቲያኑ ምዕመናን፣ የሰንበት ት/ቤት ተማሪዎች ዲያቆናትና ካህናት ድርጊቱን ይቃወማሉ።

ምዕመናኑ የምንመራው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ዕምነት መሰረት ነው። ነገር ግን አቡነ ጳውሎስ አይወክሉንም። በእምነታችን ጣልቃ አትግቡ የቤተክርስቲያኑ ጉብኝት ለቤተክርስቲያኑ መዋል አለበት በሚል ተቃውሞ ያቀርባሉ።


ምዕመናኑ በየደረጃው ከወረዳ እስከ አቶ መለስ ቢሮ አቤት ይላሉ ሰሚ አጡ። የአቡነ ጳውሎስ ቡድን በፌዴራል ጉዳዮች፣ በፌዴራል ፓሊስና ደህንነት እየታገዘ ማስፈራራት፣ አንዳንድ ግለሰቦችን ማሳደድ፣ መወንጀል፣ የአሉባልታ ዘመቻ በመክፈት የቤተክርስቲያኑን አስተዳደርን፣ ካህናቱን እና የሰበካ ጉባዔ አባላቱን ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር እያጣቀሱ አመጸኞች መንግስትን በሀይል ለማጣል ድብቅ ዓላማ ያላቸው ሲሉ ወንጀሉ።አሱ አላዋጣ ሲል አንዴ ተሃድሶ ሌላ ጊዜ ጴጥሎን እያሉ የአሉባልታ ዘመቻ ከፈቱ።

ችግሩ እያደገ ሔዶ አቡነ ጳውሎስ እሾማለሁ ምዕመናኑ የዕምነት ነፃነታችን ይከበር ራሳችንን በራሳችን ዕምነታችንን ጠብቀን እንኖራለን የሚል ሙግት ከፈቱ። መከላከያ፣ደህንነቱ፣ፓሊስና ፍ/ቤት በእጁ የሆነው አገዛዝ የህዝቡን ቤተክርስቲያን ፍ/ቤትን በመሳሪያነት በመጠቀም ለመንጠቅ ሞከሩ። ምዕመኑን በአቋሙ ጸና።

የዚህ ፀሐፍ አቅራቢ በስፍራው ለዘገባ የተገኘበትን የልደታ ጉዳይ በጉልበት የተጨፈለቀበትን ህዳር 18 ቀን 1995 ዓመተ ምህርት ውሎ በመጠኑ መጠቃቀሱ አገዛዙ በሙስሊሞች ላይ የሚፈፀመውን ግፍ ትላንት በክርስቲያኖች ላይ ሲፈፀም መኖሩን ለማስታወስና የሁለቱን ዕምነት ተከታዮች ለማጋጨት የቀጠለበትን አጥፊ ቅስቀሳውን ለማስቆም የግፍ ስራቸውን ደግሞ ማስታወስ ይጠቅመማል ብዬ አምናለሁ።

ህዳር 9 ቀን 1995 በልደታ ማርያም ቤተክርስቲያን ምዕመናን ህፃን አዋቂ አሮጊት ሸማግሌ ሳይሉ በቤተክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ ተሰብስበው ምህላ ይዘዋል።

ህዳር 8 1995 ዓመተ ምህረት ማታ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አቡነ ጳውሎስ የሚመሩት ቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ሰጡት በተባለ መግለጫ በልደታ ቤተክርስቲያን ህግና ስርዓት ሊከበር ባለመቻሉ ችግሩም ከአዲስ አበባ ፖሊስ አቅም በላይ በመሆኑ አመፅኞቹን ለመቆጣጠር የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ እንዲገባ ጠየቁ።



የልደታውን ጉዳይ የዘገበው ህዳር 11 ቀን 1995 ዓ.ም ታትሞ የወጣው አዲስ ዜና ጋዜጣ 1ኛ ዓመት ቁጥር 31 የሚያሳይ

የልደታ ምዕመናንና የሰበካ ጉባኤ አባላት በወቅቱ እንደገለጹት በዚህ መግለጫ የሲኖዶስ አባላት ያልሆኑም ተገኝተዋል ብለዋል። አርብ ማለዳ በቴሌቪዥን የተሰጠውን መግለጫ በመቃወም የምዕመናኑ ተወካዮች (የሰበካ ጉባኤ ኮሚቴ አባላት) የ5500 ሰዎች ፊርማ በማሰባሰብ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይገኛሉ።

ምዕመናኑን በህገ ወጥ፣ በፀረ ሰላምነት፣ በአመፀኝነት፣ ሲወነጀል ለአገርና ለህዝቡ መረጋጋት እንዳይመጣ የሚሰሩ የፖለቲካ ዓላማ አራማጆች እያለ ሲከሰ የነበረው ቴሌቪዥን ለሰራው ፕሮግራም ማስተባበያ እንዲያደርግ ሲጠየቅ፣ ዜናውን የሰራው ዜና አገልግሎት ስለሆነ እኔን አይመለከተኝም ይላል። የምዕመናኑ ወኪሎች ወደ ዜና አገልግሎት ያመራሉ።

የምዕመናኑ ወኪሎችም ለዜና አገልግሎት ሲኖዶሱ ሰጠው ለተባለው መግለጫ ምላሽ ለመስጠት ይጠይቃሉ። በዚህም ጉዳይ የሀይማኖት ጉዳይ ስለሆነ የመንግስትን ጣልቃ መግባት አይጠይቅም። ሰላማዊ እንጂ አመፅኞች አይደሉም። የሀይማኖት ነፃነታችን ይከበርልን። የሚል ሀሳብ ላይ ያተኮረ ቃለ ምልልስ ሰጥተው ይመለሳሉ። ቃለ መልልሱ ሳይተላለፍ ይቀራል። በዚህ ቅር ቢሰኙም ድምፃቸውን በአገኙት የነጻ ፕሬስ ውሱን መድረክ ማሰማት ቀጠሉ ።

ህዳር 9 ቀን 1995 ዓ.ም የልደታ ምዕመናን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አመፀኞች፣ ፀረ ሰላም ኃይሎች፣ ስልጣን ናፋቂ ተቃዋሚዎች የሚመሩት መባሉን በመቃወም፤ ጥያቄያቸውን በሰላም ለማሰማት ለምህላ ህፃን አዋቂ ሳይል ሁሉም በቤተክርስቲያኗ ቅጥር ግቢ ይሰበሰባሉ። በዕለቱ በአቡነ ጳውሎስ ሲኖዶስ የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ ይግባ በመባሉ ውጥረት ነግሷል። ልደታ ስደርስ በቤተክርስቲያኑ ቅጥር ምዕመናን የዕምነት ነፃነታችን ይከበር! እግዚአብሔር ያሸንፋል! መመኪያችን እግዚአብሔር ነው! የሚል መፈክር አንግበውና የእመቤታችንን ምስል፣ የሰላሴን ምስል ይዘው <<አንመካም በጉልበታችን እግዚአብሔር ነው የኛ ሀይላችን>> እያሉ ይዘምራሉ። እናቶች ያለቅሳሉ። እግዚአታው ያስገመግማል ።

በዕለቱ ከእኩለ ቀን ጀምሮ የፖሊስ ኃይል በየደረጃው እየጨመረ ሔደ። ምዕመናን በሩን ዘጉ ፀሎትና ምህላ ምልጃና ልመናቸውን ቀጠሉ። ሰላማዊ ምዕመናንን አመጸኛ ብሎ ስም የለጠፈው አገዛዝ ጥያቄውን በጉልበት ለማፈን ተንቀሳቀሰ። ፖሊሶች ከሜክሲኮ አደባባይ ወደ ልደታ የሚወስደውን መንገድ ለተሸከርካሪ ዘጉ። ወደ ልደታ የሚያስገቡ መንገዶች ሁሉ ከፖሊስና ከደህንነት ተሸከርካሪዎች በስተቀር ለሌላ ተሸከርካሪዎች ዝግ ሆነ።

በአካባቢው የተገኙት በርካታ የፌዴራልና የክልሉ ፖሊሶች በቤተክርስቲያኑ ያሉትንም ሆነ ከውጭ ያለውን በዱላ መደብደብ ያዙ ። ከውጭ የነበሩ ሰዎች የፖሊስን ድርጊት በመቃወም ወጣቶች በተቃውሞ ድንጋይ መወርወር ጀመሩ። በቤተክርስቲያኗ የሚደበደቡት ዋይታና እሪታ ቀጠለ። የቤተክርስቲያኑ ደውል ለድረሱልን ተደወለ። የክርስቲያኖች ደም እንደ ውሃ ፈሰሰ። በፖሊስ ከተፈነከተ ጭንቅላታቸው የሚወርደው ደም ያዘራቸው በያሉበት ወደቁ። ለጸሎት የተለበሰ ነጠላ የደም ጃኖ መሰለ። ይህን የተቃወሙ ዋይታውን ሰምተው የተቆጡ ወጣቶች ከየመንደሩ ወደ ቤተክርስቲያኗ ሲሄዱ መንገዱን የዘጋውን ፖሊስን በመቃወም ድንጋይ መወርወር ጀመሩ። ከቤተክርስቲያኗ ወጥተን በአካባቢው ካሉ ሱቆች የተጠለልነውም ጉሽማ አልቀረልንም። በአጠቃላይ ሰላማዊ የሆነውን የምዕመኑን ተቃውሞ በደቂቃ ውስጥ ሽብር ነዙበት። አስለቃሽ ጭስና እሱ አልበቃ ሲል የጥይት ተኩስ ቀጠለ። በዕለቱ ማምሻውን አንድ የአካባቢው ወጣት ተገደለ።

ከልደታ ግቢ የታገቱ በመቶ የሚቆጠሩ ንፁሃን ኮልፌ ፖሊስ ማሰልጠኛ ተግዘው ተወሰዱ። ካህናት ጥምጣናቸውን እየፈቱ፣ የክህነት ልብሳቸውን እያወለቁ፣ ህፃናትና ሴቶች ወጣቶች ብቻ ሳይሆን ሽማግሌዎች ጭምር ድብደባ እንግልት እና ፀያፍ ስድብ ወረደባቸው። በባዶ እግራቸው እየተደበደቡ፣ እግር የሚወጋ ኮረት በፈሰሰበት እንዲራመዱ፣ እንደሙቀጫ እንዲንከባለሉ፣ ተዘቅዝቀው ተደፍተው የውስጥ እግራቸውን የተገረፉ ነበሩ። በጊዜው ይህን ሁሉ የዐይን እማኞችን ጠቅሰን በልደታና አካባቢዋ የተፈፀመውን ግፍ ዘግቦን ነበር።

ከልደታና አካባቢዋ ታፍሰው ኮልፌ ተግዘው ከተደበደቡና ከተፈቱ መሃል ሙስሊሞች እንደነበሩ በጊዜው በዚያ ዘገባ አካተን ነበር። በስፍራው ከነበርን ጋዜጠኞች መካከል ዩሐንስ ወልዴ የተባለው የጦቢያ ሪፖርተር ጋዜጠኛ መሆኑን አውቀው ፖሊሶች ደብድበው ቴፕ ሪከርደሩን ነጥቀውታል።

አው-ገ-ቱ-ንና አው-ገ-ቱ-ን ብዎ

አዲስ

አሁን ለምሳሌ ጠ/ሚኒስትሩ የባንክንም የፕራይ ቤታይዜሽንም ጉዳይ ያውቁታል...
ገጽ 5

«...የጀርመን ድምፅ ራዲዮ እንግዳና አደና ጋራ አልነበረም:: ምክንያቱም...
ገጽ 11



አነሱ ተዋንያ አያልኩ

በአዲስ ብርድካስቲንግ ኩባንያ የሚታተም 15 ዓመት ቁጥር 37

እ በልደታው ጉዳይ ታፍሰው ከተወሰዱት ጥቂት ግለሰቦች ፍ/ቤት ቀረቡ (ሪፖርታጅ)

በቀታው አስረ
አዲስ አበባ ህዳር 18 ቀን 1995 ዓ.ም ክልደታ ቤተ-ክርስቲያንና አካባቢው በፈጠራ ፖሊስና በአዲስ አበባ ፖሊስ ከተያዙ በርካታ ሰዎች መካከል ጥቂቶቹ በፈጠራ ህመም ሪፖርት ላይ ፍ/ቤት ቤት በመታረብ ላይ ፍ/ቤት ከተላንት በሰቲያና ትላንት ፍ/ቤት የቀረቡት ከ45 በላይ ሰዎች ሲሆኑ ሁሉም የቀረቡት ታስረው ከቆዩበት ወረዳ 22 ፖሊስ ጣቢያ ነው። የወረዳው ፖሊስ ሰፍ/ቤቱ ጊዜ ቀጠሮ እንዲፈቀድለት የቀረቡት ተከታታይ ሰዎች የቀደምት አስተዳዳሪ ተሸረው በቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ በመሾማቸው አንቀበልም እንዳሉ ጠቅሶ ፍ/ቤት እና ፖሊስ በሀይማኖት ጉዳይ አይገባውም በማለት

አረጸጸም! ሁከት በመፍጠርና በጉብረት ላይ ጉዳት በማድረስ እንዲሁም በሰው እካል ላይ ጉዳት በማድረስ የቅስቀሳ ወረቀት ጽፎ በመተካት በማስተባበር ፈጽመዋል በተባሉት ድርጊት ምርመራዩን በሰፋት ለማጣራት በሚል የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ጠይቆ እስከ ታህሳስ 28 ቀን 1995 ዓ.ም የተፈቀደለት ሲሆን ጊዜ ቀጠሮ ያልተፈቀደለቸው ሰዎችን ሰፊ ሳይሉት ትላንት በድጋሚ አስሮ ከፍ/ቤት አቅርቧል።

በሀይማኖት ጉዳይ ከሰ/ሚትሩ ጀምሮ እየ ወረዳው ፖሊስ የሚታወቅ እና አመ የማካላላት አይደለም ብለዋል።

በሰፊው አርብ ፖሊስ የሚጠቅሱ የፍርድ አረጸጸም አለመኖሩን ያስረዱ ጠበቃ አይደለውም የሀይማኖት ጉዳይ በመሆኑ ፖሊስ ሊገባ አይገባም ወንጀል አልተፈጸመም በማለት ለፍ/ቤት አመልክተዋል።

የአርብ ሰላቱ ግድግዳ
እውነትን ታሳታይ
አመቅ ምሽት በኢትዮጵያ ፎልቢፕ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤ ክርስቲያን የሲ.ኖ.ዶስ አሳላት ሰጠት በተ መንገዱ በቤተ-ክርስቲያኑ ህግና ሥርዓት

አዲስ ዜና ጋዜጣ 15ኛ ዓመት ቁጥር 37 ክልደታ የተያዙት ፍ/ቤት መቅረባቸውን የዘገበበት

በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች በፖሊስ ቆመጥ፣ የተወሰኑት ማምሻውን በጥይት ጭምር የቆሰሉ ቢሆንም በቴሌቪዥን በአመጸኞቹ ስምንት ፖሊሶች ቆሰሉ አንዱ በፅኑ የቆሰለ በመሆኑ ፖሊስ ሆስፒታል ሲተኛ ሌሎች ህክምና አግኝተው ሔደዋል ተባለ። በአመጹ የቤተክርስቲያን በርና መስኮት ሰብረዋል ሲሉ አከሉ። አስቀድሞ በቴሌቪዥን ሲቀርብ የነበረው ወንጀል ተጠናክሮ ቀጠለ።

በስፍራው ከጥቂት ጋዜጠኞች በተጨማሪ በጊዜው ስሙ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ የነበረው (ኢሰመጉ) ዛሬ ስሙን ተነጥቆ ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ (ሰመጉ) ብቻ የሆነው የሰብዓዊ መብት ረገጣ አጣሪዎች የነበሩት ያሬድ ሀይለማርያም እና ቸርነት በስፍራው ነበሩ። የጊዜው ኢሰመጉም በልደታ የተፈፀመውን ሰብዓዊ መብት ጥሰት አጋለጠ። ዛሬም ሰመጉ ሆኖ በሙስሊሞች ላይ የተፈፀመውን የሰብዓዊ መብት ረገጣ አቤት ብሏል።

በወቅቱ ፖሊስ አመፅ ከማስነሳቱ በፊት ኋላ ብዙዎች እንደጠረጠሩት አስቀድሞ ለመወንጀያ ከተሰበረ የቤተክርስቲያኑ የኋላ በኩል አንድ መስኮት በስተቀር የተሰበረ አልነበረም። በጽኑ ቆሰለ የተባለው ፖሊስ የሲቪል ልብስ ለብሶ የነበረና ፌዴራሎቹ ተልእኮውን እስኪያስረዳ ጊዜ ስላልሰጡት እንደቀሩት ሰላማዊ ዜጎች ያለ ርህራሄ ሲደበድቡት በሞትና በህይወት መካከል የቀረ ነበር።

ኮልፌ ታፍሰው ከተወሰዱት መካከል ከቀናት በኋላ 45 ያህል ፍ/ቤት ቀረቡ ከነዚህ ውስጥ የቤተክርስቲያኑ ካህናት ሰበካ ጉባኤ አባላት የሆኑ፣ ዲያቆናት፣ የሰንበት ት/ቤት አባላት ይገኙበታል።

የልደታ ጉዳይ በሀይል ተጨፈለቀ። ብዙዎች ታስረው ተንገላቱ። ጥቂቶችም ተሰደዱ። ከነዚህ ስደተኞች መካከል የልደታ የሰበካ ጉባኤ ሊቀመንበር የነበሩት አቶ ወንድሙ አዝመራ ዛሬ ድረስ በስተርጅና በግብፅ ካይሮ የሰደት ህይወትን ይገፉታል።

በአወልያ የተነሳው ሰላማዊ ጥያቄን ከመመለስ ይልቅ አገዛዙ አንዴ አሸባሪ ሌላ ጊዜ የሸሪክ ስርዓትን በሀይል ለማቋቋም የሚጥሩ በማለት የክርስቲያን ተቆርቋሪ መስሎ ህዝቡን ለመከፋፈልና በትርምስ የስልጣን ዘመኑን ለማራዘም እየጣረ ነው።

አገዛዙ በአወልያ የተቀጠረውን የሰደቃና የአንድነት በዓል ለማድናቀፍ፤ የሰላም ያለህ የህግ ያለህ ያሉትን በጉልበት ጥሶ በርካቶችን ደብድቦ ጥቂቶችን ገሎ በመቶ የሚቆጠሩትን አስሮ በለመደው ስልት ለመዝለቅ ነበር። የአወልያ መዘጋት ተስፋ ያለስቆረጠው የዕምነት ነፃነታችን ይከበር፤ ድምፃችን ይሰማ ያለው ህዝበ ሙስሊም በአንዋር ተሰባስቦ በሰላማዊ መንገድ ጥያቄውን ቀጠለ። እንደ ልደታ ቤተክርስቲያን ሁሉ አንዋር መስጊድም ። ባለቆመጥና ባለመሳሪያዎቹ ቤተመቅደሱን ሁሉ እንደረመረሙት ያንኑ በመስጊድ ደገሙት። በአንዋርም የሙስሊሞች ዋይታ ሆነ። የንፁህን ደም ፈሰሰ። ብዙዎች ተደበደቡ ሺዎች ተግዘው በሰንዳፋ በሸዋርቢትና በማይታወቅ እስር ቤት ጭምር በጅምላ ስቃይ ይፈፀምባቸዋል።

የታሰሩት የህዝበ ሙስሊሙ ወኪሎችና ከነሱ ጋር ተባበሩ የተባሉ ዋና ዋና አደራጆች እየተደበደቡ አስቀድሞ በቴሌቪዥን የተለጠፈባቸውን ወንጀል አሜን ብለው እንዲቀበሉ ድራማ መቀነባበሩ መረጃው ሾልኮ ወጥቶ ተጋልጧል።

እነ ጄነራል ተፈራ ማሞን የህዝብ መብት ይጠበቅ ሰላሉ “ሽንታም አማርኛ” እያለ ደብድቦ የጨለማ ጉዞ የሚል የድራማ ፊልም በመፃፍ ከአዲስ አበባ ዱባይ የተዘረጋ የሽብር መረብ በጣጠስኩ ማለቱ ያልበቃው ስርዓት፤ አኬልዳማ በሚል ሌላ ዙር የፊልም ድራማ አንዷም አራጌንና እነ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋን ፣ ውብሸት ታዩንና ሌሎችንም በአሸባሪነት ለመክሰስ ሞክሯል። ዓለም ሁሉ አልተቀበላቸውም እንጂ ህውሀቶች የነሱን የአፈና አገዛዝ የተቃወመ ሁሉ አሸባሪ ነው።

ዛሬም በአንድ በኩል አገዛዙ ስልጣኑን ለማራዘም ክርስቲያንና ሙስሊሙን ለማጋጨት በካድሬዎቹ ሰፊ ቅስቀሳውን አላቋረጠም። ብዙሃኑ ህዝብ የክርስቲያኑንም የሙስሊሙንም ቤተ እምነት እየደፈረ እሱ የፈለጋቸውን ሰዎች ለመጫን የንፁህን ደም እንደሚያፈስ እየተገነዘበ ነው። ነገር ግን ለአጥፊዎቹ ትላንት በልደታ ማርያም የሰሩትን ግፍ ዛሬ በአንዋር መስጊድ የበለጠ አጠናቅረው መድገመማቸውንና በዚህ መንገድ የነፃነት ጥያቄ አፍነው እርስ በእርስ በማጋጨት ሊያመልጡ እንደማይገባ መንገር ይገባል። በጋራ መተባበር የሙስሊሙን ህጋዊና የሙብት ጥያቄ በየደረጃው በመደገፍ በአገሪቱ ላይ ነፃነት እንዲመጣ የሚደረገውን ትግል ማገዝና በሚችሉት አቅም ሁሉ ይህን ስርዓት መታገል ያስፈልጋል።

ትላንት የልደታን ግፍ ነጻ ፕሬሱ በመጠኑ ለማጋለጥ ዕድል አግኝቶ ነበር።ዛሬ ፍትህ ጋዜጣ በአንዋር የተሰራውን ግፍ እንዳትዘግብ ታግዳለች።እግዱ መቼም እንደሚነሳ አይታወቅም።ስርዓቱ የበለጠ የመቆየት እድል ባገኘ ቁጥር የአፈና አገዛዙ እየጠነከረ እንጂ እየተሻሻለ እንደማይሄድ የልደታና የአንዋር መስጊድ የትላንቱ ነጻ ፕሬስና የዛሬዋ ፍትህ መጨረሻ ጉልህ ምስክር ነው።

ከአርሲ ገደብ አሳሳ እስከ አወልያ የንፁሃኑን ህይወት በመቅጠፍ፣ ሺዎችን በማሰር፣ በመደብደብ፣ የፈጠራ ወንጀል በመደረጉ፣ ትላንት የልደታ ማርያምን ምእመናን የእምነት ነፃነት ጥያቄ እንደጨፈለቁት ግን የሙስሊሙን ጥያቄ በአንዴ መጨፍለቅ አለመቻላቸውን እያየን ነው። ልደታ ማርያምን ዘግተው ቅዳሴ እንዳስተጓጎሉት አንዋርን ግን መዝጋት አልቻሉም። ይህ ህዝብ በጋራ ሲነሳ ነፃነት የማጣት ጥያቄውን በአንድ ላይ ሲያቀርብና ለዚህም አብሮ ሲታገል የዚህ የአፈና ስርዓት ይህ የጨካኞች አገዛዝ ያከትምላታል።

በነገራችን ላይ የልደታ ምዕመናንን ጥያቄ በሀይል ከጨፈለቁ በኋላ አቡነ ጳውሎስ የሚመቻቸውን ሾሙ። አዳዲስ ካህናት አመጡ። አዲስ የመጡት ተገቢዎች እዚያ የንፁሃኑን ደም በፈሰሰበት ቤተ-ክርስቲያን የህዝቡን ገንዘብ አውጥተው ለአቡነ ጳውሎስ ገፅ በረከት የወርቅ ጫማ አሰርተው አበረከቱላቸው። በጊዜው በነፃ ፕሬስ ጋዜጦች ላይ ተዘግቦ እንደቀልድ አንድ ሰሞን አወይ ጉድ ተብሎ የቀረ ነው።

ዛሬም የሙስሊሙ ወኪሎችን አህባሽን አንቀበልም የእምነት ነፃነታችን ይከበር ድምፃችን ይሰማ ካሉት ሽዎችን አግዞ በማሰር በመደብደብ እንዳሰቡት ምርጫውን በካድሬዎች ለመሙላት ነው። ትላንት ይህ በልደታና በቤተክህነት አይተነዋል።

የክርስትናም ሆነ የእስልምና ዕምነት ተከታዮች በጋራ የዋልድባም መደፈር፣ በአወልያ ተነስቶ እስከ አንዋር የቀጠለው የዕምነት ነጻነት የሙስሊሙ ጥያቄ በጋራ ይመለከተናል በማለት መቀጠል አለባቸው። በዋልድባ ቅዱሱን ስፍራ አትረሱ ያሉ መነኮሳትን እየደበደቡ በማሰር ፀያፍ ስድብ የሰደቡ አገዛዝ ዛሬ በክርስትና ስም መነገድ አትችልም ሊባል ግድ ነው። የሚያደርገው ጸረ ሙስሊም የአፈና እንቅስቃሴና የግፍ እርምጃን ሁላችን በጋራ ልናወግዘው ወቅቱ አሁን ነው። ለመሆኑ የዋልድባ ተቆርቋሪዎች ሰሞኑን የት ገቡ? ከአዲስ አበባ አንዱ የፌስ ቡክ ወዳጄ ምነው የዋልድባ ተቆርቋሪዎች ጠፋችሁ በሙስሊም ወገኖቻችን ላይ አገዛዙ የጀመረውን ጥቃት እስኪጨርስ <<ሚዩት>> አደረጋችሁ ወይ በላቸው ብሎኛል። ትላንትም በአደባባይ እንደታየው ለዋልድባም፣ ለአወልያና በአንዋርም ጥቃት በአንድ ላይ ድምፃችንን በጋራ ማሰማት መቀጠል አለብን።

አገዛዙ ዕድሜ ባገኘ ቁጥር አንዱን ከአንዱን እየለየ ለመጨረስ አይመለስም። ተግባሩን በመገንዘብ የሚያወራውን ከፋፋይነት ችላ ልንለው ይገባል። ሌላው ቀርቶ የሙስሊሙ አንድነት ስላስፈራው በብሔር ስም ለመከፋፈል ላይ ታች ማላታቸውን ማስታወስና ዛሬም አብሮ በመቆም የቀረውም ህዝብ የነፃነት ጥያቄውን በመደገፍና ተጨማሪ ጥያቄዎቹንም በማንሳት ለዕምነት ነፃነት ለዜግነት ነፃነት ለህይወት ነፃነት ለንብረት ነፃነት ለህግ የበላይነት እና ለእኩልነት በጋራ መነሳት አለበት።

የሙስሊምና የክርስቲያኑ በአንድነት መቆም ጊዜ ሊሰጠው አይገባም። በአገርና በዜጎች የህይወትና የንብረት ነፃነት ላይ እንቅፋት የሆኑትን በጋራ ለማስወገድ የህልውና ዋስትና ነው። ላለፉት ሃያ አንድ ዓመታት ረግጠው የገዙ ገዢዎችን ከጫንቃችን ላይ ለመጣልና ነጻነታችንን ለማግኘት አማራጭ መንገድ ነው። በአንድነት ለነፃነት መነሳት በአንድ ላይ ድምፅን ማሰማት በጋራ ሙስሊሙ <<አላሁ ክበር! የክርስቲያኑን መብት አትንኩ>> ክርስቲያኑም <<እግዚያብሄር ታላቅ ነው ! ሙስሊም ወገኔን አትንኩ!>> ማለት የከፋፋዮችን ሴራ ያከሸፋል።

ቸር እንሰንብት።

ለአስተያየትዎ habte05@gmail.com